


ታላቅ፡ የሰማእታት፡ መታሰቢያ፡ ቀን፡ በኒውዮርክ፡ ከተማ፡

**በኢትዮጵያ ላይ ስለተፈጸመው የፋሺስት የጦር ወንጀል
ዓለም-አቀፍ ተቃውሞ**



ፋሺስት ኢጣልያ፤ በቫቲካን ድጋፍ፤ በ1928-33 ዓ/ም በኢትዮጵያ ላይ በተከለከለ የጋዝ መርዝና በዘመናዊ የጦር መሳሪያ እየታገዘች በፈጸመችው የጦር ወንጀል፤ አንድ ሚሊዮን ሕዝብ በመጨፍጨፍ እንዲሁም 2,000 ቤተ ክርስቲያናትና 525,000 ቤቶች፤ ከነጎረቶቻቸውና ቅርሶቻቸው በማቃጠልና በተጨማሪም፤ በተፈጠረው የአካባቢ ብክለት ደግሞ 14 ሚሊዮን እንስሶች በመውደማቸው ሕዝባችን የደረሰበትን ረሀብና ሥቃይ መገመት አያዳግትም። ስለዚህ በየዓመቱ እንደሚደረገው፤ ዘንድርም የየካቲት 12 የሰማእታት ቀንን ለማስታወስ በሰላማዊ ሰልፍና በመሳሰሉት ተቃውሟችንን በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ በሚገኙ 50 ልዩ ልዩ ከተሞች ለመግለጽ አቅደናል።

- ፋሺስቶች፤ በሶስት ቀናት ውስጥ፤ የካቲት 12-14 ቀናት 1929 ዓ/ም፤ 30፣000 ኢትዮጵያውያንን አዲስ አበባ ላይ ጨፍጭፈዋል።
- ፋሺስቶች በኢትዮጵያ ላይ ለፈጸሙት ግፍ የኢጣልያን መንግሥት ተገቢውን ካሳ አልከፈለችም።
- ከኢትዮጵያ ተዘርፎ በኢጣልያና በቫቲካን መንግሥቶች እጅ የሚገኘው መጠነ ሰፊ ንብረትም አልተመለሰም
- አይሁዶችን በመደጋገም ይቅርታ የጠየቀችው ቫቲካንም እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያን ሕዝብ ተመሳሳይ ይቅርታ አልጠየቀችም። ኢጣልያ ሊቢያ ላይ ለፈጸመችው ወንጀል \$5ቢሊዮን ዶላር የከፈለች መሆኑ የታወቀ ነው። በተጨማሪም ኬንያውያን በእንግሊዝ መንግሥት ለደረሰባቸው ግፍ ተገቢውን ይቅርታ ተጠይቀው ካሳ እንዲከፈላቸው አድርገዋል። የኢንዶኔዥያ ሕዝብም ከኔዘርላንድስ መንግሥት ተመሳሳይ ይቅርታ መጠየቅና ካሳ እንዲከፈል አድርጓል።
- የኢትዮጵያ ሕዝብስ መቼ ነው ከቫቲካንና ከኢጣልያ መንግሥቶች የሚገባውን ፍትሕ የሚያገኘው? ለከብራችንና ለመብታችን ካልታገልን ፍትሕ አይገኝም። “ባለቤት ካልጮኽ ጎረቤት አይረዳም” ነውና።

በኒውደርሲ ፡ በኒዮርክና፡ በኬንቲኬት የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ይህን በወገኖቻችን ላይ የደረሰውን የግፍ ጭፍጨፋና እልቂት ለማሰብ ከዚህ በታች በተገለፀው ቀንና በታላቅ ላይ እንድትገኙ ተጋብዛችኋል።

ቀን፡ Saturday, March 1st 2014
ቦታ፡ 2 West 64th, New York, NY 10023
ሰዓት፡ 1:00 PM to 4: 00 PM

የዕለቱ ተጋባዥ እንግዶች፡

- ዶ/ር ግርማ አበበ
- ዶ/ር ሥዩም ገ/እግዚአብሔር
- ሚ/ር ኒኮላ ዲማርኮ

ኢትዮጵያ መብትና ፍትሕ እንቁም። ኢትዮጵያ በነጻነት ለዘለዓለም ትኑር!

ተባባሪ አዘጋጅ፡ የኒውዮርክና አካባቢው የኢትዮጵያውያን የጋራ መረዳጃ ማህበር